

የእንክብካቤ ወጪ ጥናት ምንድን ነው?

ይህ ጥናት የወጪ ግምት ሞዴል ለማዘጋጀት ከዋሽንግተን የህጻን እንክብካቤ አቅራቢዎች የፋይናንስ እና የፕሮግራም መረጃ ይሰበስባል። ይህ ሞዴል በዋሽንግተን ውስጥ ከፍተኛ የጥራት ደረጃ ያለው የህጻን እንክብካቤ ለማቅረብ ምን ያክል ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ለመረዳት ያግዛል። ጥናቱ የእንክብካቤ ወጪዎች ልዩነትን ለመረዳት የፍቃድ አሰጣጥ የጥራት መስፈርቶች ተጽእኖን እንዲሁም የተለያዩ የፕሮግራም ባህሪያትን ይመለከታል።

የወጪ ሞዴሉ በግዛትና አካባቢ ደረጃዎች የሚወሰነውን የህጻን እንክብካቤ ድጎማ ተመንን ጨምሮ ለወደፊት ለሚወጣ የህጻን እንክብካቤ የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ መረጃ ለመስጠት አስፈላጊ ነው። ሞዴሉ በተጨማሪም ለወደፊት እድሜያቸው ከውልደት እስከ 12 ዓመት ለሆኑ ህጻናት ለሚዘጋጅ ጠንካራ፣ መጠነ ሰፊ የህጻን እንክብካቤ ስርዓት ድጋፍ ለማድረግ የሚያስፈልገውን የገንዘብ ድጋፍ ግምት ለማዘጋጀት አስፈላጊ ነው። ጥናቱ በተጨማሪም በህዳር 2022 ዓ.ም ለህግ አውጪ ለሚቀርበው ሪፖርት አንድ ክፍል ሆኖ ያገለግላል።

የህጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎች መሳተፍ ያለባቸው ለምንድን ነው?

ይህ የእንክብካቤ ወጪ ጥናት ስኬታማ እንዲሆን ለማስቻል ከመስኩ ግብአት ማግኘት ያስፈልጋል። ለፖሊሲ አውጪዎች ከፍተኛ የጥራት ደረጃ ያለው የህጻን እንክብካቤ ለማቅረብ በትክክል ምን ያክል ወጪ እንደሚያስፈልግ እና አሁን ያሉት ሀብቶች ምን ያክል ወጪውን ለመሸፈን እንደሚያስከዱ ለመረዳት እንዲያግዛቸው ስራውን ከሚሰሩት አካላት ዳታ መሰብሰብ የግድ አስፈላጊ ነው።

ምን መረጃዎችን እንድንገልጽ እጠየቃለሁ?

ፕሮግራሞች በጥናቱ ላይ የሚሳተፉባቸው ሁለት መንገዶች አሏቸው፡

1. የአንገላጭን የዳሰሳ ጥናት። ከፍተኛ፣ ጥቅም ጥቅሞችን እና ኪራይን (ኪራይ ወይም የቤት ብድር) ጨምሮ ስለ ዋና ዋና ወጪዎች እንዲሁም የሰራተኞች ፓተርኖችን (ምን ያክል ሰራተኞች እንዳሉዎት) እና አገልግሎት የሚያገኙ ህጻናት እድሜዎችን ጨምሮ ስለ ፕሮግራም ባህሪያት በዝርዝር እንዲገልጹ ይጠየቃሉ። ጥናቱ በተለያዩ ቋንቋዎች የሚቀርብ ሲሆን በሞላላ የደብዳቤ ቶፕ መሳሪያዎች በቀላሉ ይገኛል። በተቻለን መጠን ከብዙ አቅራቢዎች መረጃ ለመሰብሰብ የምንፈልግ ከመሆኑም በተጨማሪ ለእርስዎ ምላሽ መስጠቱን ቀላል ማድረግ እንፈልጋለን።

2. የሽርቆዋል ቃለ መጠይቅ። የህጻናት እንክብካቤ ፕሮግራም ወጪዎችዎን (ክፍያዎችዎን) እና ገቢዎን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት የበጀት ዝርዝርዎን እንዲገልጹ ይጠየቃሉ። ቃለ መጠይቁ በተጨማሪም የትኞቹ ወጪዎች ከጥራት ደረጃዎች ጋር እንደሚያያዙ (ቀድሞው ያሳኩ፣ NAEYC፣ ወዘተ.) በተመለከተ መረጃ ይሰበስባል እንዲሁም በከፍተኛ ጥራት ለመስራት በታቀዱ ወጪዎች ላይ ለመወያየት እድል ይሰጣል።

ሚስጥር ለመጠበቅ ሁሉም መረጃዎች በPrenatal to Five Fiscal Strategies ተሰብስበው ይተነተናሉ። የወጪ ሞዴሉን ለማዘጋጀት አላማ የተጣመረ መረጃ ማጠቃለያዎች ብቻ ይገለጻሉ።

ጥናቱን የሚመራው ማን ነው?

የዋሽንግተን የህጻን እንክብካቤ ትብብር የተግባር ሀይል ከንግድ መምሪያ፣ የህጻናት፣ ወጣቶችና ቤተሰቦች መምሪያ፣ የኪንግ ካውንቲ የህጻናት ጥሩ ጅምር እና የሲያትል የቅድመ ትምህርትና ትምህርት መምሪያ ጋር በመተባበር የህጻናት እንክብካቤ ወጪ ጥናትን አስተባብሯል።

ጥናቱ የሚካሄደው በJeanna Capito እና Simon Workman በሚመራው በPrenatal to Five Fiscal Strategies ነው። Jeanna ቀደም ሲል የህጻናት እንክብካቤ አቅራቢ የነበረች ስትሆን የግልና ለትርፍ ያልተቋቋሙ መቼቶች እና በፕሮግራሞች የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸው የቅድመ ቅድመ ጅምር እና የቅድመ ጅምርን ጨምሮ ለጨቅላ ህጻናት፣ ህጻናት እና በእድሜ ከፍ ያሉ ህጻናት አገልግሎት የመስጠት ልምድ አላት። የSimon ሙያ ለፖሊሲ አውጪዎች ለህጻናት እንክብካቤ ለምን ከፍተኛ የህዝብ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ እንደሚያስፈልግ እንዲረዱ መርዳት ላይ የሚያተኩር ከመሆኑም በተጨማሪ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ህጻናትና ቤተሰቦች አገልግሎት የሚሰጥ ለትርፍ ያልተቋቋመ የህጻናት እንክብካቤ ፕሮግራም የቦርድ ሰብሳቢ ነው።

ከዚህ በተጨማሪም ከመላው ግዛቱ የተውጣጣ የቤተሰብ፣ ማዕከልና እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናት አቅራቢዎች ጥናቱን ለመምራት እና ተጨባጭ የአለም እይታን በማቅረብ ለመርዳት አንድ ላይ እንዲመጡ ይጠየቃሉ። ስራውን የሚሰሩ አካላት የጥናቱ ማዕከል ይደረጋሉ።



የግንኙነት ዝርዝሮች
 Prenatal to Five Fiscal Strategies
www.prenatal5fiscal.org
info@prenatal5fiscal.org

የጥናት መሪዎች
simon@prenatal5fiscal.org
jeanna@prenatal5fiscal.org